

የዕድር የሂጻማናት መጽታል መልካች በበቅኝ ከተማ

፩፲፭፻፲፭ ዓ.ም (ጥ. ኢትዮ. ደ.)

አንድራት ጽሁፍ

ዕድር በኢትዮጵያ ወሰት በኢትዮጵያው ህዝብ ኮንዶል ለተመሳሳይ አለማ በየጊዜው የሚችቃቃም ትዋፁ
በሀላዊ ትቃዋሚ ለሆነን በኢትዮጵያ ካልል አርስ ነን በበቅኝ ከተማ ነዋሪዎች ኮንዶል ከ1941 ዓ.ም
ደንምር የሚታወቁ ትቃዋሚ ነው:: በርሃስ የተጠቀሰው የጥናቱ ወር አለማ በበቅኝ ከተማ
አስተዳደር የተቋቃሙ ዕድርችን ማንኛት በመግለጫ የተለያየ ሂይማኖት ተከታይ የህኑ ዕድርችን
ተቋቃለው የክንድ ዕድር አባል በመሆን የሚኖሩበትን አዥ ከይከላው ጥናት አኋላ ተተገኘው
የቀረቡ ነው:: በበቅኝ ከተማ አስተዳደር የሚኖሩ የክርስቲና እና የእስራዣምና ሂይማኖት ተከታዩ
የመሰረታዊው ዕድርች ማንኛት እና የመጽታል ይይከላው መግለጫ ግዴታዊው:: ማንድን ፍቃው?
የተለያየ ሂይማኖቶች ያደረው አገልግሎት የሚኖሩ ህዝቦች በሂይማኖት ልዩነቶች ማክንያት ወደ
ግብዢት እንዲያገቡ የመከላከል አቅም:: ወጪዎት ከተካሱም በግብዢ መግለጫ መፍትሬ የመሰጣት
አድል ለላላቸው መጠናቸው መቆጣቸ አለው:: መረጃዎች በመከላ በመገኘት በምልከት:
በቋሉ-መጠረቁ:: በበድን ወይደገት እና በስራ የሚመራ አይወች የተሰባበለ ፍቃው:: በጥናቱ
የተገኘው መረጃዎች እንደሚያሳይት የክርስቲናና የእስራዣምና ሂይማኖቶች ተከታይ ማህበረሰቦች
ዕድርችን በጋራ ይመሠርቸለ:: እናም ዕድር ሲመሠረት የሚቀረቡ:: ሲዋች በፈቃድኔት
ተሰባበለው በተወሰነ ገዢ በመገኘት ገዢ በማቅበት የሚመሰረቱት ትቃዋሚ ነው:: የህኑም
ዕድርች ወር አለማ አባል:: የቅርብ አመዳድ:: በተሰበ ወይም እረሰ በዋሽ ለለይ በተለያየ መልካ-
ህንጻማናውን ለመርችት ነው:: ሆለዋ ዕድርች በጀት የሰራ መተደረደሪያ ደንብ አላቸው:: የዕድርች
አዲረጃች በኢንድ ለፈርድ የመሰረቱት:: የሰራ ዕድር ሲባል ይህም የወንጀትና የሰኞች(ወይም
የሰኞች ባልተና) ተብሎ ይለየል:: በበቅኝ ከተማ ከ1982 ዓ.ም በንጂ የዕድር ከፍፍል የኢትዮ
አባል በሚከተለው ሂይማኖት ማክንያት ልዩነት አምጥቻል:: ልዩነቶም የጥርጋብቻንት ሂይማኖት
ቻቃቃ በኢትዮጵያው አገልግሎት መሆን አለመጽል ነው:: በድርጅቶች መከከል የሚከውት እናይቶ
ደግም መጽታል ከሚያከተሉትው ባከርሱት ተቋሞና ፍቃው:: ተቋቃለው የሚኖሩ የተለያየ ሂይማኖት
ቻቃቃ እናይቶች እንዲለት ሁሉ አለመጽልን የሚገልጻ ይርሱታቸው እንዲለ ይጠቀማል::

1. መግለጫ

ከግብዢና መካት እናም ተቀራዩው በሚኖሩ ህዝቦች መከከል ልዩነትን ቤት በማተላት
ተሰሳረቸው እንዲለለ በለም ወደ ወጪዎት እንዲያመሩ ማድረግት ነው:: ብናቱ ተከራዩ ይደረግው
በኢትዮጵያ ካልል በአርስ ነን በበቅኝ ከተማ አስተዳደር በሚገኘው ዕድርች ሌይ ነው:: አርስ ነን

የህኑ ትናት መካትው የዚህ ትናት አቅራቢ ለይከላው የቴ. ኢቶ. ደ. ማማሪ በአርስ ነን; በሌመና በፊርማ ወረዳ::
የክርስቲና እና የመሰራዣም ማህበረሰቦች መጽታል በክርስቲና መግለጫዎች ትናት:: ከይከላው ዕድር እንዲ በሚል
ርሳለ በ2009 ዓ.ም እኩል አበበ ይዘጋበች ከቀረቡ ትናት እናም ወጪዎች ተመሳሳይ:: በተጨማሪም ለዚህ ድህን
የጥናቱን በታ ከአርስ ነን በኢንድ ከተማ (በቅኝ) ሌይ ቤት በማድረግ ተጨማሪ መረጃ ቅድመ መረጃ ካልተ
አቀባዩ:: በመጠየቁ በመጨመር በዚህ ቀርቡ የቅርብ ነው::

በኢትዮጵያ ከልላዊ መንግሥት ሥር ከሚገኘ አስፈላጊ ስምንት ዘመኑ አንቀጽ ነው:: ከ1998 ዓ.ም ይምር አርሱ ቢንኩ ምክራብ አርሱ በሚል ለሁለት ተከፍልዎ:: የምክራብ አርሱ ወና ከተማ ስሽመኬ ሌሆን የአርሱ ደንግሞ አስፈላጊ ነው:: የአርሱ አስተካድሮች መዋቅኬ በ24 የከተማ አስተካድሮች በ497 የገበር ቁብረዴቅ የተከፈለ ነው:: አዋጅቶችም በምክራብ ሁሉምን በሰነድ ማስረጃ ስዋ፣ በደቡብ በለ ቢን፣ በምክራብ ደንግሞ ምክራብ አርሱ ይገኘለ::

ይህ ጥናት ተከሬት የሆነው የበቅኩ ከተማ አስተካድሮች ከምና ከተማው አስላ54 ካ.ለው ማትሪ፣ ከአዲስ አበባ በስተ-ድቦብበ 232 ካ.ለው ማትሪ ሪፖርት ላይ ይገኘል:: የከተማው-ካዋጋዴች የአተማዎች አርሱ ተሆናል ተከሬ በተከርከሩን (የዘሱ በንግድ የኢ.አ.ተ.ቢ)፣ የአስልምና እና የተረከብታትን ሂይማኖት ተከተሞች ዓይነው::

“በቅኩ ከተማ የተቆረቆረችው በ1929 ዓ.ም አካባቢ ነው:: ከተማ እንደተሆነን ምክንያት የሆናት የአጠቃላይ ወረዳ ነው (1999: 2):: ይህ ማለት ጥን ከዘሱ በፈት በቅኩና ተረጋዋ መኖር መረጃ ነበር ለማለት አያዘዣርም:: ምክንያቱም ከከተማው ከ5 አስከ 14 ካ.ሜ. ሪፖርት ላይ የሚገኘ መንድርች ከከተማው ምሥራታ በፈት ነበሩ:: ለምሳሌ ከከተማው ለቀት ካ.ለው ማትሪ ሪፖርት ላይ “ለሙ በርሃቱ” የተባለ የገበር ቁብሌ በ1903 ዓ.ም ተቆርቻው ነበር:: ለዘሱ ማስረጃ የሚሆነው ሌሎች ማርያም በተከርከሩን ከ1902 ዓ.ም በፈት መኖሩ ነው:: በግምት ከከተማው 8 ካ.ለው ማትሪ ሪፖርት ላይ ደንግሞ “በኩ ማሳኔል” የተባለው በተከርከሩን የተሰራው በ1915 ዓ.ም ነበር(ፍጻህይወት 2000: 10)::

የበቅኩ ከተማ እዋጥች የተለያዩ ማህበራዊ መስተካከለች አልቻው:: ማህበራዊ መስተካከለች በነፃ ወሰኑ አንቀጽ ወደ ለለው በተለያየ ምክንያቶች በመሆኑ እና የገል ቅጋችን በጋራ ለመፍታት ከመነጠ ፍለት የመጠ ዓይነው:: ከማህበራቢው የጋራ መስተካከር ማሳኔ አንቀጽ ዕድር ነው:: እድርታች ሂይማኖት ድንብር ሆኖ ልማድችው በስልምና በወቅኩነት ማህበራቢው አብር በመኖር በንግድ ዓለም የፈጻሚውን የመጀመሪያ አልቻው ዓይነው::

የዘሱ ጥናት የምርምር ጥያቄዴች፣ በበቅኩ ከተማ አስተካድሮች የሚኖሩ የከርከትና እና የአስልምና ሂይማኖት ተከተሞች የመስረጃችው ዕድርች ምንነት እና የመጀመሪያ ይዘጋጀ መግለጫነት ማሳኔትና መተርጻም ነው::

የተናቱ ዓለማም፣ በበቅኩ ከተማ አስተካድሮች በከርከትና እና በአስልምና ሂይማኖት ተከተሞች መከከል በረክም ገዢ መስተካከር የተፈጻሚውንና የቅርቡ ዕድር ምንነትና የመጀመሪያ መግለጫነቱን ማሳኔትና መተርጻም ነው::

የተናቱ መቀሚያ፣ የተለያየ በሀላዊ ወይም ተመራጭው አልቻችን በተለያየ ማህበራቢው ቅጋችን በግለሰቦ ደረጃ ልይሆን በጋራ ለመፍታት አብር ቁጥር ለዘመናት የዘለቀ ተቋም ማጥናት የተለያየ መቀሚያች አለት:: በተለያየ አንቀጽ ዕድር ወለ በሀላዊ ተቋማት የተለያየ ሂይማኖች ያልቻው አብራው የሚኖሩ ሁዝቦች በግምት ልኝነቶች ምክንያት ወደ ማመት አንቀጽበት የመከከል

እቅም፡ የመት ከተነሳም በበላዋ መንገድ፣ መፍትኬ የመስጠት እናል አላማው፡፡ በበቅኝ ከተማ አስተዳደር ያሉ ዕድርች በመለው ሁንጻቱ ወሰኑ በተመሳሳይ ይዘትና ቁርጓ አሉ፡፡ ስለዚህ ይህ ተናት እንዲኖ አጥናቶ መልካሙን ለመውሰድ እና በለላም በታ ያለትን ለማጥናት ተቀም ላይ ለማዋል የሚከል፡፡ በግለሰቦች፡ በማህበረሰቦች መከከል ያሉን የሂጻማዊ ልዩነት ወደ ገን በሎ እንዲነትን የፈጻሚነትን የመቻቻል አልተ ማጥናት በቻማዊ በሁለዋ አሉቸች ለማሳያት በቀሚች ይኖረዋል፡፡

2. የቴክኒክ የሥነዘዴ ማධ්‍ය

በቅድመች መቻቻል ምን ማለት ነው? የሚለውን ቅል መመልከት ያስፈልጋል፡፡ መቻቻልን በዚህ ሁኔታ ይረዳ እንዲሁ ነው በሎ ለመተኑተን ከመቅት ይልቀ በሁለት በድጋፍ ወይም ባለበበች መከከል ባለ አውንታዊ ወይም አለታዊ ባንኩነት በመመራረት በማከናወነ ተግባሩትና ላይ በማድረግ የይከለው መረጃ መተኑተን መግለፅና የጊዜ የሚገኘው ይህል ወጪ የሚገኘውን ይሆናል፡፡ መቻቻል ካለበበ አልፈ በዘመትናዊ ሆኖዎት ወሰኑ በገበር የሚገለዥ ይርሱት ነው (Newman 1978)፡፡ ለምሳሌ የተለያየ ሂይመጣት በማከተለ ማህበረሰዋ በድጋፍ መከከል ባለ የግንኩነት ባህሪያት ላይ አተከር የሚፈጸመ ለሆን ይችላል፡፡ የመቻቻልን የንዘበና ባሕሪያት በተቋርጉ በለመቻቻልና በመቻቻል ገጽታዎች እንዲ ለለለው ያለውን ሁኔታ አስተያየትና አመለካከት ማለትም በአውዳዊ በይናወች ለማንኛውርና ለመገኘበብ ይችላል፡፡

መቻቻል ባለበበች ወይም በድጋፍ ባለቸው የሂጻማዊ ልዩነት በታ የሚታይ ይንሰ ማኑበ ልይሁን በግለሰቦች እና በድጋፍ መከከል ባለ ለለዋና ልዩነቶች የሚታይ ለሆን ይችላል፡፡ የሚንያችም ከሂጻማዊ ጽሑፍ በዝርዝር በዝርዝር ልዩነት የመቻቻል የህይወት ገጽታዎች እሉ (Newman, 1978: 99)፡፡ ለዚህ ተናት የተመረጋገጫ የሚህበረሰበ ከፍለው ልዩነታዎች የሚከተለት ሂይመጣት ይሆናል፡፡ መቻቻል የሚለው ይንሰ ሁኔታው የሚችናው መቻቻል ተጠናው ማህበረሰቦች የሂጻማዊ ልዩነት ልይቷው ባለው መስተዋበበ የተቋርጉ በሁለዋ አሉቸች መከከል እንዲ በሆነው ዕድር ላይ ይሆናል፡፡

በአጠቃላይ ይህ ተናት የሂጻማዊ መቻቻል ለማለው ይንሰ ሁኔታ በየሆኑ መሠረቱ ለለለው መጥሪ አመለካከትና ጥለች ልይፈጥሩ፡ ተሳቢ፡ ተከባበሪ፡ ተስማምና መኖርን እንዲሁም እንዲ ለለለው ያለውን በት አመለካከት ሁሉ ይከተታል፡ Newman እንደሚገኘው እንዲ ስው የሆነ ሂይመጣት “አውሃት ነው! ተከከል ነው!” በሎ እንዲመያወጥ ሁሉ የለለውም ሂይመጣት “ለአማካ አውሃት ነው! ተከከል ነው!” በሎ በማሙት መቆበልና በማከበር የመቻቻል ባሕሪያት ተቋርጉ (Newman 1978: 194)፡፡ ይህ ከልማና የለለው ሂይመጣት መጥሪ፡ “የእኔ ሂይመጣት በታ ልከ ነው!” ከተባለ ከለለው ሂይመጣት ተከታይ ይርሱ የሆነ አለመቻቻልን ይፈጥራል፡፡ የሚንያችም “እኔ የሆኑው የእኔ ለለሆነ የእኔን ተቀበለኝ!” ወደሚለው አስተሳቢ ይመረል፡፡

የጥናቱ ከዚ የእርሻት ወይም የትርጉም በህርድ ያለው ነው:: ከመሰከ የተሰበበበው መረጃም የጥናቱ ወንድ የሥነዘመው መንግሮ ለሆን ተፈል:: መረጃው ከመሰከ የተሰበበበችው እዚያችም መልካች፡ ቅለ-መጠራቅና የብድን ወይደት ለሆን አጠቃቀማችውም በአውድ፡ ወላጥ የተከናወነ ነው:: አቶምች ተደርጋባት አላቸው::፡፡ በመሆነም መልካች የተደረገው ዕድርተቻችበትስበበበት አጠቃቀሱ ለሆን በጥልካች ይደተገኘውን በቁለመጠራቅ እና በቁለመጠራቅ ይፈተማለውን በብድን ወይደቻና በብድና ፍትና አማካይነት አጥበዎ መረጃ ለማሳበበት ተቻል ማለት ነው::፡፡ በቁለ-መጠራቅ የእድርችን ቅጽናዊ ሂደት የተከበበ ለመጠቅን ለፍጻሜ የተወስኑ ዕድርችን አመሰራረት በተለይም የሂይማኖት መቻቻል በዕድርተቻች መከከል ማማታይባችውን መልካች በተመለከተ መረጃ የተገኘው በዘሱ ከዚ ነው::፡፡ በብድን ወይደት በተለይ ከ1982ዓ.ም በኋላ የዕድርተቻችን ሂይማኖት ማማመለከት ዲንብ የወጪበትን ምክንያት ለማጠራት ከየሕዳታ የተወጪበ፡፡ በወቀቱ የነበሩ የዕድር መሰራቻቻችና የእድርች አስተዳደር ሆነው የሰራ ግለበበትን ባከተት የብድን ወይደት መረጃዎች ተሰበበበዋል፡፡ ከቤተ-መጽሀፍትና ከተለያየ በታች የተገኘ የጽሁፍ መረጃዎች ከመሰከ ለተገኘ መረጃዎች ማመሰከያ በመሆን አገልግሎዋል::

እድርን በተመለከተ በተለያየ መሰከቻ ቅደምነት ተናቶች ተከናወነዋል፡፡ አጥፋዋች ተናቱን ሲያከኂዷ ወንድ ተከራታቸው የነበረው የእድር ቅጽናዊ ዕራ²፣ማህበራዊ ፍይይዙ³ እንዲሁም አከተማቻች⁴ በቀሚቻችን በዋናነት አለማ እድርጉው የተጠኑ ትቻው፡፡ የዘሱ ተናት ተከራት በሆነው የጥናቱ ከን በሆነው አጠቃላይ ከልል እርስ ከን እንዲሁም በቀኔ ከተማ አስተዳደር ላይ ዕድርን አስመልከቶ የተጠኑ ተናት የለም፡፡ ዕድር ለሂይማኖት መቻቻል መግለጫ ለለመሆነ በጥናቱ አከባቢው ሆነ እንደ ሁኔታ ለዘሱ ተናት ተከማቻች ተናቶች በአዲስ አበባ የንጂርጌል፡፡ በተ-መጽሀፍት እንዲሁም በይህን ገዢ በተደረገ ገበብ የተጠኑ ተናት አልተገኘም፡፡

3. የበቀኔ ከተማ ዕድርተቻች ሂይማኖት መቻቻል መግለጫዎች

በበቀኔ ከተማ የሚገኘ ዕድርተቻች ዕድር ወይም ‘ሽን’ በሚል ሁለቱንም መጠሪያ በተለዋዋይነት ይጠቀሙበታል እንዲ የትርጉም ልዩነት የለውም፡፡ በተለይ ሌንን የሚለው የተለመደ እና ለዘሱ ተናት መረጃ ለሰበ፡፡ እንዲሁም በጽሁፍ በስራና ደንበች ላይ ከዕድር ይልቀ “ሽን” የሚለውን ቅል ይጠቀማለ፡፡ ዕድር አባላቱ በፈቻቻችነት የሚመሰርች፡፡ በመተሳሳቢ የሚረዳቻችበት፡፡ የሚተጠዘዘበበት፡፡ የሚማማሩበት፡፡ እንዲ የለለውን ቅጂር የሚከራልበት እና ለቀባየ ተወልድ አውርሰው የሚያልፏት ማህበራዊ ተቻቻው ነው፡፡ ዕድርተቻች ዕድርን ከህን የጂ አያይዝው ይገልጻቸል፡፡

“ዕድር ማለት ስምት ቁጥር ስለሆነ ደግ ካረበኩ ነው፡፡ በቻጂር ቁን ከዘመድ ቅድመ ደረሰኑ ነው፡፡

² Alemayehu, Seifu 1968; Alula, Pankhurst (ed). 2003.

³ Thomas Leonard, 2013; Shiferaw Tesfaye, 2002.

⁴ Dejene, Aredo, 2010.

በዋኑ ይቀበረኝ ገዢ አለበትም:: የከራን ልብስ ጥወት አንቀበር የሚቀበር ዕድር አለኝ⁵ ይላሉ:: በተመሳሳይ:-“ዚህር፣ ልጅ የለለውን፣ ባለ ልጅንም፣ መሰላም ከርስተያን ስራ፤ ሁሉንም ዕድርች በአከራ የሚቀበር ገመና ከታች ነው:: ዕድር የለለው ሰው አለሁ ለሌላ አይችልም”::⁶ በማለት ለሁሉም ሰው አለው ያለትን ማህበረች ወጪ በመረጃ ለፌዴቅ ህሳብ ወሰጥ የሞንጻለሁትው ነው::

ዕድር መማበት አለመማበት ማህበረችና ስነልቦናዊ መኖር አለው:: ዕድር በጥበና ባልጠን ሰው የሚሰጠው አገልግሎት ይለያል:: ዕድር አለመማበት ለነገሩ አለማሳባዊ ታላፊነትን አለመመጣች፡ ልብን ከማህበረሰቡ እንዲማግኘለ ይቀበረል:: ይህን በማመለከት ለምሳሌ አቶ ወንጀመጥበረዋን”ና ያደረጋለ ልጅ ካልሆነ በስተቀር ለእቀመጥ አይቶም ይርሱ ያለባን በሥነም እንከን ዕድር ይኖረዋል::” ለሉ የዳር አባላትን የእድሜ ገዢ በተቀመቻል:: በዕድርች ዝርዝር ወሰጥ ያለትን አበላት የእድሜ ገዢ ስነመለከት ተንሬ ከዚህ በሆነ ከፍተኛው የፈጥሮች ነው:: ስለዚህ ከወጣት አበላ አዘዣነት ባለው የእድሜ ካልፈል የፈጥሮች ተችቷል::

ከላይ ከተጠቀሰት ሁሳቦች እንደሞንጻለው ዕድር በዕድርችው ከንድ እንደ በተሰበ አቶ ተሽከማረ ሆኖ የሚታይ፤ አለኝች ተደርሱ የሚታመንበት፤ ሁሉንም የሚጥገኘል፤ አድልም የለለበት፤ ከዚህም በላይ ጥርጋትና መሠረት ያደረገ፤ ወዘተ፤ አብርኑትን፤ መረዳችን፤ በአጠቃላይ፤ የመጀመሪያ በአጠቃላይ የሚገልፅ ተግባራዊ ተቃዋሚ መሆኑን ነው:: በተጨማሪም ለዕቅ ለዕድር የለቻቸውን ከፍተኛ ማዙት በቻ ልይሁን የሚልውና ጥሩ እኩርንው የሚመለከቱት መሆኑንም የሚያረጋግጣት ነው:: እንዲ ሰው “ዕድር አለኝ” ለሌላ ከማጥኞው ቁጥጥ ደንብ በላይ “ጠር የሚቀበረኝ ልጅ አለኝ” የማለት የህል በፈጸም የሰነድበናው እርከታ የሚሰማው መሆኑንም ማይም የሚከተሉ ነው:: ምክንያቱም ቀጥል ለማንኛም የሚይቀር ግን የሚይለመድ፤ ቁጥር የለለው ዕዲ ነው:: እንዲ ሰው ፍድማዊና ለወጪ ካልተገለለ በስተቀር የኝረበትን ዕድር ተጥ መመጣት ቁርቶ አቅመ እስከፈጸልት ይረስ ከሰነድ፤ ከእራት ዕድርች ይገባል:: ቀጥን የህል ዕዲ ተሽከማረ ያለ ዕድር በንጥር ሚኒን እንወጣለን?!” ለሉ ገልወወቻል::

ቆዳም ለሌላ ዕድርች በቻ በማተላለች ተግባራትና ደንበት ነበሩዋቸው:: በአሁኔት ገዢ የንግድ የንግድ ደንበትና በዕተኑና ማስረርር የተለመደ አያርር አየሁን ነው:: የየዕድርች መተዳደሪያ ደንበትና ዓለማዋች ተመሳሳይት አለቸው:: በሥነም በአደረጃቸው ወይም በአውቃቀርና በአባላት

⁵መረጃ ሰጠና፤ ወ/ሮ አመበት ከበደ፤ እድሜ 74፤ የኢ.አ.ተ.ቢ ሂይማጣት ተከታይ፤ በንግድ ሥራ የሚተካደሩ የኢትዮጵያዊ አበላ ዕድር ዕች (ቍል-መጠይቁ፤ በቃኝ፤ መጠበት 14/2008)::

⁶መረጃ ሰጠና፤ ወ/ሮ አር. ንዑስ፤ እድሜ 68፤ የአስፈላጊ ሂይማጣት ተከታይ፤ (ቍል መጠይቁ፤ ዓዋጊዎስ ቁስል፤ ጥር 21/2008)::

⁷መረጃ ሰጠና፤ አቶ ወንጀመጥ ገበረየሁ፤ እድሜ 74፤ የኢ.አ.ተ.ቢ ሂይማጣት ተከታይ፤ መረጃ፤ የሰነድ ምስጠራቸው ሰነድ መስፈርቶች፤ ቁል-መጠይቁ በበቃኝ ከተማ፤ ህዳር 7 ቀን፤ 2008::

⁸መረጃ ሰጠና፤ አቶ አህመት ዘማርያም፤ እድሜ 94፤ የህል መጽሑፍት አዋጅ፤ የኢ.አ.ተ.ቢ ሂይማጣት ተከታይ፤ (ቍል መጠይቁ፤ ጥር 15/2007)::

በዚህ አንቀጽ ከለለው ይለያል:: ይጤበቂም ሰላ ዕድርተዋች እስልነት መሥራርች:: የአባላት መብቶችና ግደታች:: ሰላ ዕድር ዓይነቶች:: ተማሪዎ አገልግሎት:: ሰላ እድር መፈወች በዘርዝር የሚገልጻ ሆኖው ይገኘል:: ለዚህ የለ አድማኝ ከሰቆጠሩ ዕድርች መከከል “አንደኛ”:: “ሁለተኛ” እና “መሥራቅዎ ወሰነች ስነ” ተብሎው የሚታወቂት ዕድርች ዓቶዎ:: እነዚህ ዕድርች ከ65 ዓመታት በላይ የአካባቢው ማንበረሰብ ያለማቁረጥ ሲገለጠልዎች የኖሩ ማንበረሰብ ተቋማት ለሆነ ከእነዚህ ዕድርች መከከል የሙጀመራዎች ዕድር “አንደኛ ስነ” - የበቅኝ ከተማ ከተቆረቷ ከአሁን አምስት ዓመታት በሁዋለ በ1941 ዓ.ም ገደማ በእስልምና እና በከርስቲና ገደማና ተከታዮች ተብብር ተቋቋሙ:: ዕድር ከበቅኝ ከተማ መቆርቆር ወር ተያይዘ የተመሠረት ነው::⁹

ዕድር የሚታወቂ ለወች በፈቃድኝነት የሚመሠረቱት ባህላዊ-ማህበራዊ ተቋም በሙያኑ መሥራችና ከመተዋወቂ እልጋ የጋራ ፍላሽነት ያለው ዓቶዎ:: ፍላሽቱ የሚመጣው በመቀረብና አንዳ ለለወን በማክበር በመተሳሳቢ አንዳ ለለወው መኖር አውቁና በመሰጠት የሚጠናና ነው:: ለሞሳሌ ጥናቱ ከተከረቦችው ዕድርች መከከል በ1958 ዓ.ም የተጀመረውና ከህምና አመት በላይ የሰቆቃዎች “ሰነተኛ ዕድር” ከጀማረዎች አንዳ የሆነት አቶ ወንድሙ ጉበደየስ¹⁰አድራሻ የመሰረቱበትና የሚከተሉት የጀማረዎችን ቅጂነት በተመለከት ለተጠቀቂት ጥሩቁ የመለሰት የሚከተለውን ነው::

ስነነዱን የመረጃንበት ምክንያት አንድ ዓደኛችን ሌላቸት ለቀበር
የሚያስፈልጉ ነገሮችን መማጥ ገንዘብ መቅ:: ከዚያ ዓደኛች ተሰባሰባንና አስር
አስር ስንተም አዋጥን:: በዘርም የሚያስፈልጉውን ሁሉ ሙተን ተቀበረ::
አንቀጽውም በጥሩ መሰተኞች ተስኗ:: እኩዎው ለቅዴ በት አንድ ተቀመጥን
በጨዋታ መህል ድንጋጌ ለምን ለአደኛችን ቅበር የዋጥናውን አስር
ቅንቴም በየ15 ቀኑ አዋጥተኞች ስንና አይሁንም? የሚል ሁኔታ ተኋና:: ሁለችንም
በዚህ ሁኔታ ተሰማምኑ በሚያገኘው ወር 1958 ዓ.ም በየ15 ቀኑ መቀበሱ ከ
ቅንቴም አንዳሁን:: ለቀመንበር፣ የሆ኏፣ ገንዘብ ያዘኝ እና ውጤ መጠበኑ ዕድር
ተጀመረ::

አቶ ወንድሙ ቁጥረው አንደሚያስረዳት በዚህ መልካ በእርጊ አበላት የተመሠረተው ዕድር ነ፪
ከጀማረዎች መከከል በሀይወት የቅሩት ለስት በጀ ዓቶዎ:: አዲወስ አበላት እየገቡ 198 አበላት
ያለት ተልቅ ዕድር ለመሆኑ አንደቦች:: የአመራር አበላቱ በሀይት ማምንት አንድ አሁን አየተገኘኝ
አስፈላጊ የሆነ አቋዋች እያነት አንደቀበሌ:: የወር መዋጭ ከፍያውም ከእኩዎው ስንተም ወደ ሆኖ
አምስት ስንተም እያለ:: በየጊዜው አየጨመሮ ነ፪ አምስት በር ደርሄል:: በየሁለት ማምንት አንድ
በተረኞ አባል በት ይደገና የነበረው ቁርቶ የዕድሩ ጉጋጌ በሁለት በት ወሰኑ እናደሚሰበበበ

⁹የበቅኝ ከተማ የተቆረቷ በ1929 ዓ.ም አካባቢ አንደሆነ ይገመታል:: ለመመሥራቱ ምክንያት የሆነው የፋይነት አ.ማልያን ወረራ ነበር (ጥራሱወውት: 2000: 13):: ይህም የሚያሳዩ የበቅኝ ከተማ በተቆረቷ በእኩዎ አምስት ዓመታ አንደኛ ዕድር” የሚገልጻ የሙጀመራዎች ዕድር መቆቋሙን ነው::

¹⁰ መረጃ ሲሆ:: አቶ ወንድሙ ጉበደየስ አድማኝ 74፣ የኢት ተ.በ. የይማጥ ተከታይ፣ መረጃ:: (ቍለ-መጠይቅ
በበቅኝ ከተማ፣ ሆኖም፣ ሆኖም 7 ቀን: 2006)::

ይተርከለ:: ከዚህ ቅጥሎ “የዳርድር ስያሜና አደረጃዎች ቅንጂ ይመስላል?” የሚለውን ጥቁቄ እንመልከት::

ዕድርች በአብላት የመኖሪያ ለፈጸም በቅርቡ ለማስቀመጥ ለመረጃ አድርጋው ይደረግሉ ወይም ይዋቀሩ:: በዚህ የነት ዕድር እና ‘የወንድ ዕድር ተብለው ይደረግሉ::’ የሰራር ዕድር እና ትልቅ ዕድር በሚል ይለየሉ:: በስምም ይረዳ በድርድር መከከል ትልቅ እና ትንሽ ዕድር በሚል ተለይተው ይበቀባሉ:: ለምሳሌ በበቅኝ ከተማ አዲቶናር እንደኛው’ በሚል የሚጠቀሰው የመጀመሪያው ትልቅ ዕድር ነው:: ይህ ዕድር በበቅኝ ከተማ ወሰተ እንጂውና ከተቀቀውም-ት ሆነ በምሳሌነት የሚጠቀስ፣ ከተመረጋገጫ ኮንግራ የለማቁረጥ የቀበለና የረክጥም ገዢ ለምድ የከበት ነው:: አብዛኛው ዕድርች የመተዳደሪያ ይገባቸውን የዘረኛት ከዚህ ከተልቅ ዕድር ለይ ተመሥርተው ነው:: እንደኛው ትልቅ የወንጀች ዕድር የሚለውን መጠሪያ ስም ያስተውም ይከው ለለሎች ከእኔ ቅጥለው ለተመረጋገጫ ዕድርች ጥንጋጌ ቅድም መሆኑ ነው:: የዚህ የእንደኛው ትልቅ የወንጀች ዕድር አብላት አብዛኛው አለሁ:: የዚህ አብላቱ በዚህ የተልቅ የወንጀች ዕድር አብላ ለመሆኑ የቻለት በለያቻቻው የሞተባቻው መበለጥች፣ ከብላቻው የተፋናና በለያቻቻው በተለያየ የሚከናወት አከባቢውን ለቀመጥ የቻለቻቻው ሲቀጥ ፍቻው:: በል እያለ ማን ማስተ የተልቅ የወንጀች ዕድር አብላ የሆነቻበት አጋጣሚ አስከሁኔን የለም:: ይህም ማረጋገጫ ከተሰማሙ-ባቻው ይገበው ወሰተ እንዲ ነው:: የዚና አብላ የሆነ በል፣ እርሻ በለለበት ወቀት ማስተ እርሻን ተከታ በበታው አስፈላጊ የሆነ ጉዳዮችን በመሳጠኗ ተቻላለች:: በዘዴዎች በሀላት ማሞንት እንዲ ቅንጂ በዋጥት፣ ቅዱቻቻቻው ወር በግብር የመጀመሪያው እሁድ ለቁጥር መቀመጥ እንዲሁም የሚውያዙበት ስለስተቀበ ተከታ ተቀባዩ::

በበቅኝ ከተማ ከእንደኛው ትልቅ የወንጀች ዕድር ቅጥለው የተደረገች ዕድርች እንደ አመራረጋቻቻው ቅድም ተከተል ሁለተኛው ትልቅ፣ ‘ሚለተኛው ትልቅ፣ ... አየተባለ በቀጥር አየተቆጠና ቅጥለዋል::’ ይህም በቀጥር እንደኛ፣ ሁለተኛና ለለተኛ፣ ... ተብለው የተመሆኑት መከናወት ዕድርች የተመረጋገጫበትን የዚህን ቅድም ተከተል የሚያስታውን ነው:: ለምሳሌ፡- እንደኛው ከለይ እንደተጠቀሰው በ1941 ዓ.ም፣ ሁለተኛው በ1955 ዓ.ም፣ ለለተኛው በ1958 ዓ.ም፣ እሁሬ ለምንተኛው በ2003 ዓ.ም የተቋቋሙ ፍቻው:: እንደገኘች በቀጥር መጠሪቻቻው እንዲለ ሆኖ ተጨማሪ ለም አለቻው:: ለምሳሌ፣ የጥምቀት-በዚህ ለምንተኛ ስንጻ፣ አስፈኛ የእንደነት ስንጻ፣ ወዘተ፣ ይባለለ:: የእንዲገኘች ለም በአብላቱ የሆ኏ መስከ ወይም መሆኑ፣ በመኖሪያ አከባቢ ለም እንዲሁም በመስማዱበታ ለፈጸም ወይም ወዘተ፡፡

በዚህ መስከ ወይም በመሆኑ የተደረገች ዕድርችን በሚመለከት መጠሪች ከሆነት እንዲ አቶ ወንድመ ጉባኤያዊ እንደሚከተለው ትወስታቻቻውን ይገልጻቻል-

¹¹ መረጃ ለማ፡- አቶ ወንድመ ጉባኤያዊ እድሜ 74፣ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተከታይ፣ መረጃ፣ የሰነድ ምስራቅ ስንጻ መስፈርቶች፡፡ ቅለ-መጠረቅ በበቅኝ ከተማ፣ ለዚር 7 ቀን፣ 2006::

ከዚህ ቀን ወጪ ያለ ሌሎች ስዕታ የተለዋቸው የድርሱ በለው ለእድልቻን ስም
ስጠና፡፡ የዚሁ አባላት የአሰልምናና የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታታቸው በዘመኑ
በሆነ የሚገመሰብል በንግድም መጥቻን ወደቻን ያስተሳሪጊ ነበር፡፡
የሞንጊራውጥ አንዳንት፡ ጥንበኩነት፡ የተገኘውን የቀን ሥራ ነበር፡፡ ተስፋስበን
ዕድር መሠረትን በቋላ ከዚሁ በፈት የነበረት የድርሱ ባለቅቻና የባለቤት ለቻቻ
አንዳሸም የጠበት ነው፡፡ አቶንም ድህንቻቻን ለንግሩን የተለዋቸው
ዕድር በለው ስም ሲጠና፡፡ በቋላ ይግባኝ የድርሱን አያዲሮ ተዋሮርቻ በት
በከተማ ወሰተ ተከናቶ በዝር መምሮን እና የድርሱን ባለቅቻና የአድራሻን
አባል ሌዴዴ ለመግበር በዚህ ጉንዘብ የቻቻ የቀድሞቸና አውርድን መምሮን
አደረግን፡፡ ይህን ሲያሬ ይግባኝ የመምሮን የድርሱን በለው ከለዋቸው የሚለውን
ቀኑት፡፡ ከዚያ አንድ ቅኑ ተስፋስበን እንዳለን ነፍሰኑ ይማረው አንድ ወደቻቻን
“እና በለበቻ እያለን ለለ ለው ለለቻ የድርሱ ለምን ሥም ያውጣልና? እና ለምን
ለፈቀቻን ሥም አናውጣም?” በላይ ሁኔታ አቀረቡ፡፡ ተወያዙ፤ በዝር አማራው
ቀረቡ፤ ተከራከሩን ተከራከሩን በቋላ ማሸራቸዋ የድርሱን በሚለው ተስማማን፡፡
‘ምሥራቸዋ’ የሚለውን ስም የሰጠንበት ማከናቶ በዘመኑ ቤቱ የድርሱን
የመስረተኞው መኖሪያ በታችን በከተማው የር ላይ በስተምሮቻ ስለነበረ ነው፡፡

በመሆኑ ተመሳሳይነት ያላቸው የድርሱን የመስረተኞች የድርሱቻቻ ከበድኑ ወጪ ያለ ሌሎች
በድርሱ ማንኛነት ለመጠቀም “የተለዋቸው የድርሱ” በለው ይጠናቸው ነበር፡፡ ይህም የሚያሳያው
ለለው በድርና የሰጠቸው ስም ከመጠረዧነት በሽጭ በዘመኑ ለመሆኑ ለሰጠው የነበረውን
ዘቅተና ቀጣት ወይም በታች የንብረርቸል፡፡ ቁልጥ ከተመሠረተው ከእንደቻቻ ከሁለተኛው የድርሱ
ወር ለስተኞው የድርሱ ለንዳር የህሳኑ የድርሱ በእኔም ደረጃቸውና በማህበራዊ ደረጃ
በመጀመርያው ተርጉ የሚቀመጥና እረዳቸውን በስተኞው የድርሱ ካላት ከፍ እድርጋው
የሚመለከቱ ነበር፡፡ እኔ “የተለዋቸው የድርሱ” ይባል በነበረው የድርሱ ወሰተ የሚገኘቸው አባላት
አንዳሸምማሙና የቀን ለረተቻቻቻና መምሮንንን በታች የየዘና ልሳን የተለያየ መጥና
ማሸራቸዋ የሆነ የለቸውን አባላት የክተት ሆኖ፡፡

የአባላትን መኖሪያ መሠረት በማድረግ “የሰራር የድርሱ” ይችቃማል፡፡ ስሜ እንደሚያመለከተው
የሰራር የድርሱ በእኔና መንዳር ወይም አካባቢ በተጠበቃና የሚኖሩ ስዕታ ተስፋስበው
የሚመሠርቻቻቻ ነው፡፡ በእብከቻው ከመንገድ በለይና በታች፡ አልደም በበታች የሚችቃቸው የሰራር
ዓይነት ነው፡፡ ከተልቀ የወንጀቻ የድርሱ የሚለው በሚሰጠው አገልግሎትና አባላት በእኔና
አካባቢ በታች በተጠበቃና የሚኖሩ መሆናቸው ነው፡፡ “ሁሉም የሰራር የድርሱ አባላት የተልቀ የድርሱ
አባላት ዓቸው፡፡ ለምሳሌ እኔ ከስተኞው የድርሱ የወንጀቻ የድርሱ አባል ነኝ፡፡”
የተልቀን የድርሱ አገልግሎት ተሳቢ በማድረግ ለመስራን የሚችቃለ ነገሻቻቻ ለማከናት የተችቃሙ
በመሆኑ የሰራር የድርሱ በተልቀ የድርሱ ላይ እና ተጨማሪ ሆኖ የሚሸራ ነው፡፡¹² የሰራር የድርሱ፡
ተልቀ የድርሱ አገልግሎት በማይደለጥባቸው ቤቱ ሁኔታ ለደረሰባቸው አባላት የተልቀን የድርሱ የህል
በዝር ለይሆንም የተለያየ ቁልጥ ተችቃቻቻ በማዋሕና መጠናቸው የንብረት ደንብ በመስጠት በመተዳደሪያ

¹²መረጃ ለጥ፡፡ መምራ ለገኘ ነገ፡፡ አድማን 82፡ የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታይ፡ የባህል መጽሑንት አዋጅ፡ (ቍለ-
መጠይቻቻ በቅዱ ከተማ 02 ቀበሌ ሆኖር 19 ቀን፡ 2006)፡፡

ይንበ መሠረት አስተዋጽኑ ያደርጋል::

በሰራር የድርጅቱ አውቆዎር የታን በሚመለከት በልምድ ደብር የቆየና ክረም የሚተገበር የኩል መቻል አሉ:: ለመንግበብ እንደተቻለው የዘሮ አገልግሎት መሠረታዊ መርህ “በባሁ በልማሪ በደቶች እና የወንጀቶ የሥራ ከፍፍል ላይ መሠረት ያደረገ ነው::” የኢትዮ አበላትም ሆኖ ወንጀቶ “የበቶች የድር” ከማለት ይልቀ “የበቶች ባልተና” በለው መጥረትን የወስትናለሁ:: መተዳደሪያ ያንበችውም በኩል ስፍር የሚገኘውም የበቶች ባልተና ተብሎ የየራሳ መጠሪያ ይኖረዋል:: ለምሳሌ “የኢትዮምህረት የበቶች ባልተና” እንዲ ነው:: ‘ባልተና’ የሚለው ሥም የተሰጠበት ምክንያት የድርጊቸው በላቀል በተ ከሚሰጠት መያዊ አገልግሎት የተነና ነው:: እነዚህ የድርጊቸው ተልቀ የበቶች እና የሰራር የበቶች የድር’ የሚል ሁሉት ዓይነት መደብ አለቸው:: የበቶች የድር አበላት መሳሪ በመሳሪ ሌቶች ዓይነት ወንጀቶ ወደ ሌቶች:: ሌቶች ወደ ወንጀቶ የድር እንዲይገቡ የሚከለከል ይንበ የለም:: ነገር ጥን በሆነት የበቶች የድር እንዲያደር አበላት ወንጀቶ የበኩል በዘሮ ጥናት ተከተው ነበር:: ወንጀቶ እንደተ አበል እንደሆነ ለተጠቀሱ ማስተካወው እርሱው በምትኩው እንደገበና የዕድና አበላት በማስረጃ መግባር ተግባር ላይ እንደማይደረቱ:: ተስተኞቸው በመስተንጧል በቃ እንደሆነም ገልጋዋል:: ተልቀ የበቶች የድር ከሰራር የድር የሚለው በከተማ ከልል ወሰጥ የሚገኘ መተዳደሪያ ያንበ ያስቀመጣቸውን መሰራርቸው የሚያሟላ ሌቶች ሁሉ አበል መሆን መቻልቸው ነው:: የመጀመሪያው ተልቀ የበቶች የድር በቅና ከተማ በ1949 ዓ.ም አካባቢ እንደተመሠረተና በዚ ቅይና መኖረሰና መረጃ ለመቻልቸው ይጠቀማል::¹³ ሁሉተኞቸው የበቶች በልተናየተቻቸውም በ1955 ዓ.ም ነበር:: ይህ የድር አበል እና እንደቀበለ ይገኛል::

የመጀመሪያው የበቶች የድር ከተቻቸው በኩል ለለዕች መሰል የድርቸው እያተስተና ፈቃዋል:: ካራ
“ከሰላለ በለይ የበት የድርቸው በከተማ ወሰጥ እንዲለ ይገመቻል::”¹⁴ የበት የድርቸው በማስተና¹⁵
አስተካው በውር እንደ ቀን በተረኞቸው በተ መግባር መጠጥ ተዘጋጀቸው ይገኝናለ:: ለምሳሌ የኢትዮ-
ምህረት የድር መተዳደሪያ ያንበ (1998 ዓ.ም የለለው) ከወተር መደበኛ ሆነው ከማይመሩት
ይንበ በተጨማሪ:-

እንዲት አበል መሆን የፈለጋች በተ ‘የድርቸው ለማ’ በሚለት ከነበር አበላት
ለአንድ መልካከት በመለከ ተጠይቻለቸ፡፡ ነዋሪ ከሆነች ‘ለምን አስከሆኑ የድር
አልፏረትም በለን እንጠይቻለን፡፡’ እናም የሚያሳይና ምክንያት ከነገቸን
ይፈቀዱ:: ከልሆነ ጥን እንደቀምጣዊ፡፡ ምክንያቱም ከለለ የድር በጠየቻው
አስተማረው ተባው የሚመጠ ሌቶች ለለለ አንበኑ እናሰንበም፡፡ ጥና ተዳር

¹³ መረጃ ስም፡- ወ/ሮ መ-ሰጠትስራይ፡ እድሜ 48፡ የአበልምና ሂይማኖት ተከታይ፡ በንግድ ስራ የሚተዳደሩ:: ቅለ-
መጠይቻ በበቅና ከተማ፡ ጥር 19 ቁጥር 2007::

¹⁴ መረጃ ስም፡- ወ/ሮ የሮ የርሱ፡ እድሜ 59፡ የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታይ፡ መረጃ፡፡ ቅለ-መጠይቻ በበቅና
ከተማ፡ ሁኔታ 11 ቁጥር 2006::

¹⁵ለምሳሌ በ5 የአበል ስም፡ በ7 የሰላም፡ በ12 የሚከኬል፡ በ13 የአማካይ ስራ እና፡ በ16 የኢትዮምህረት እያለይሆዳል፡
እነዚህ ሌቶች የዕድና መጠሪያ ሌሆነ ሲለቀ ይግሞ ወርሱዋ መግኘና በመሆን የገለግል፡፡ እንዲያደር በተመሳሳይ
ለምና ቀን የሚጠና አሉ:: ይህን ቀን ለመቻልጥከበለለ ጽር ምንም ጥንቃና የለውም::

የኢትዮ ወይም ካልሸ ማርጫ የመጥቻ ከሆነታ በዕስና ያለውን
መሰረት ከሚለች እናስተዋለን::¹⁶

በቅርብ ከመድና ገዢ የሞት እናው ሲደርሰ አባላቱ በምን መልካ እንዲማረዳቸውን በዘርዝር
አስቀራል፡፡ ለምሳሌ፡-በቅርብ ዕለት ከንጂቱ ከአሁሱ ሁሉት ለቦት በፊት ወደ ለቅርው በት
በመድረሰ ለእንግዲ መሰኞ የሚሆን ምግባር፡- ንፍር በመቀቀል፡ እንደሸ በመግንጫ፡ ወጥ
በመሥራት፡ ስይ በማቅረት፡ ወዘተ፡ በማዘዣች ይተበረለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አባላቱ
አምስት፡ አምስት እንደሸ እና ሁሉት፡ ሁሉት በር በማቅረት ለቦና ማቅረብ የሚድረሰ ማድረግ
አለበቻው፡፡ የፌዴቶን ዕድር አገልግሎት በተመለከት ልዩ የሚያደርጉው እንደኛው ደንብ “ሽኑ
ከለበት በት አባላቱ የሆነት ሥራ ይሰራለ፡ ማማሽ አባል ...ለስት ተከታታይ ቅናት ሁሉት
ለኖች ተመድቦው እንዲያደሩ” መደረገኑ ነው (የንብርኬ የፌዴቶን በልተና መተካደሪያ ደንብ፡
1989፣ 78 የለለው)::

በአጠቃላይ የወንድ፡ የፌዴቶን የሰራር፡ ተልቅ የተተማ የንብር የፌዴቶን ዓይነቶች ወደ ታክሬት
እንዲ ስው ለሞት አስከራኙን በከብር መሰኞች፤ ሁዝንተቻች፤ በተፈለጉና በንዘዘብ
መርካት፤ ለለቀዱት እንግዲ ምግባር ማዘዣችና ማስተናገድ ነው፡፡ እንዳንጂ ዕድር በዕስና
የሰራር መተካደሪያ ደንብ አለው፡፡ ደንብን ለያወጣም አባላቱ በረቂቁ ላይ ተወያወተው፤
የሚጨመሩውን መያወጪ፤ የሚሻሻለው፤ አሻሻለው፤ መተካደሪያ ደንብ አድርጋው
ማቅረቻቸውን ሁሉም በረርማቸው ያረጋግጣለ፡፡ ወሰን ደንብ የሚያተካናባቸው ጉዳዮችም፡
- ለለ የጠቃላላ ጥበኩ ስልጣን፤ ማህበናን ስለሚመሩ የተለያየ ከሚታወች ሁለፈነትና ተግባር፤
ስለአባላት መብትና ማድረግ እንዲሁም ለለ ማህበና የገበዎች፤ ወዘተ፡ ዓቃው፡፡
አውቃቃቃውም ለቀመንበር፤ ዘዴ፤ ጉዝቢ ይዘሩ፤ ጉንዘት ከፍል፤ ሪፖር ምም፤ ተራንበ ነፃ፤
ወዘተ፡ የጠቃላላ (አስራ እንደኛው ምን፤ መተካደሪያ ደንብ፡ 1996: 1-8)፤ በደንብ የ
ጥተጠቀሰት እንቀጽ እንደማጠበቃ የእርዳታ አስጠጠ በዘምድና ቁርበት ልዩነት አለው፡፡
ትልቅ እገዛ የእርዳታ አባል ወይም በለበቱ፡ ቀጥሉ ልጅ፤ ከዚያ እናት አባት፤ እሁት መንድም
እንዲሁም ይረዳ እንግዲ እያለ መጠኑ ይንሳል፡፡

ከለይ የተገለጹት እድርቻ የእበልኑት መመዘኛ መሥራርቻ አድቻው፡፡ እንደኛው የመኖሪያ
አካባቢ ቁርበትና ማቅረብ መሰረት መሰረት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም፤ ለምሳሌ፡- ተልቅ
የወንድቸው ሆነ የፌዴቶን ዕድር የተተማ ከልጻን በታ የሚያከተት ሆኖ ይገኘል፡፡ ይህንና ወደ
ዕድር ለመግባት ለጠዋቅ ባለበት ደንብ ይነጋጋል እንደ የመኖሪያ አካባቢዎን የሚያመለከት
ማረጋገጫ እንዲያቀርብ አይገልጻም (አድስተኛ ምን፤ መተካደሪያ ደንብ 2001: 7)፤ ሆኖም ዓን
በጠበር ቀበሌ ገበዎች ነዋሪ ሆኖ የሚቀና ከተማ ከልጻ ነዋሪ ነኝ” በለ ወይም
ከጠበር መተቶ በተተማ ቀበሌ ዕድርቻ ወሰተ ከልጻው የሚል ከዚህ በንድብ ይገባል፡፡ ጉዳዮች
የንዘዘብ እገዛ ከሚድረግ ወጪ አባላቱ በተፈለጉ እያግባትም፤ ይህንን ደንብ ለደስተኛው ዕድር

¹⁶ የመረጃ ምግባር፡- ወ/ሮ መግዛት ወንድመ፡ እድሜ 49፣ የኢትዮጵያ ሂደማጥት ተከታታይ፤ የአሁን የፌዴቶን ዕድር ዓን
(በቻቻ ከተማ በ ቀበሌ ጥር 24/2007)::

እንደሚከተለው በጽሁፍ አስፈላጊ ተልዕኮ:: “የዳድር አባል ለመሆን የሚችሉው በበቅና ከተማ አስተዳደር ውስጥ ነዋሪ የሆነ ግለሰብ ነው:: ከከተማው ካልፈ ወጪ በገበር ቅበሌዎች የሚኖር የዳድር አባል ከሚሆነ የሚያገኘው አገልግሎት የገዢዎን ድጋፍ በቃ ይህንናል:: የማቴሪልና የአበላት የገልበት ድጋፍ አይደረግለትም” (ዘነ ከሚሆ):: የመሥራርቱ ዓላማ በህዝን ገዢ ለመረዳጥት ሆኖ መንገድ ለለመንግስት እና ተብብሩን ውስጥ ውስጥ ውስጥ ለመቀነስ የታሰቢነት ለመቀነስ የታሰቢነት ይመሳለል::

ሁለተኛው መከራርቸት፣ እንዲ እኩል አባል ወደንበር ዕድር ለመግበት ለፈልግ በፊድሩ ውስጥ የተደረሱ የቅርቡ ከመደቻ የለፈት መሆኑን የሚመለከት ነው:: ይህ ደንብ የዳድሩ የገዢዎን አቅም እንዲያደርግ ለመከላከል የወጣ ነው:: ገዢቱም ለምሳሌ በጥራ ገዢዎን ሲታይ የአንድ ዕድር አባል የሆነ አረት እሁተማማቻቸቻ በጥሩ እናት ወይም አብት በጥታቸው ዕድሩ ከሚጠበቅበት ዓይታ መከከል እንዲ እኩል እናት የሞተበት(የሞተባት)የዳድር አባል ጥሩ ገዢዎን መከበት ነው:: በመሆኑም ለእራት ማለሰበት በእንዲ ገዢዎን መከበት ለፊድሩ አበላት ማና ይኖርዋል ከሚል የመንጠና ነው::

ሁለተኛው መከራርቸት፣ የቅድሚያ ከፍቅር የመራወጥም የሚጠረቁ ነው:: ከፍቅር ከፊድር ዕድር ለለያይ ይችላል:: ለምሳሌ ለሁለተኛው ዕድር ለአበላት የሚያበቃው ተልቁ የክፍቅር መጠን 2000 (ሁለት ሂር) በር ለሆነ እቅተኛው ደግሞ 300 (ስስት መቶ) በር ነው:: ይህን የተወስኑውን የገዢዎን መጠን በእንዲ ለዚ መከፈል የፈታል ማለሰብ አበላ ለይሰነት ወር በለው ለዚ ከፍለ ማጠናቀቁ ይፈቃድላቸል::

እረተኛው-መከራርቸት ለፊድር የአበላት ጥቃቁ የቀረበው ማለሰብ ምድማቸው ማንነትን የሚጠረቁው መሥራርቸት ነው:: በነበር እና እኩል በተመሬቱ የተለያየ ዕድርቻ የአትዮጵያ እርቶዶክስ ተዋህድ በተ-ከርስቲያን እና/ወይም የእስራወምና ምድማቸት ተከታይ መሆኑን የሚያበቃቸቱ ወይም የግድ የሚጠረቁ ሆነው ይገኙለ:: ለምሳሌ በበቅና ከተማ የሀላት ዕድር የመተዳደሪያ ውስጥ ይንብ::

የሚሆነ አባል መሆን የሚችሉው የእርቶዶክስ ምድማቸት ተከታይ ወይም
የእስራወምና ምድማቸት ተከታይ መሆን አለበት::...ከሁለቱ እምነቶች ወጪ
የሚከተል ወደ ዕድሩ መግበት አይፈቅደለትም:: ነበር አባል የነበረበትን
ምድማቸት መቀር ከስራለንው ዕድሩን በፈቃድ እንደለቀቀ ተቆጥር ከፊድሩ
ይከረከል” (በበቅና ከተማ የሀላት ዕድር የመተዳደሪያ ውስጥ ይንብ::
2002 እንቀፅ 4፡ 1812)::

መረዳጥ እንደሚያሳይት በፊድርቻ ከተ-ደንብ ውስጥ ይህ መመዘኛ በተለይም ከ1982 ዓ.ም
በለት አስነበረዋም:: ከ1982ዓ.ም ወዲህ ማን መመዘኛውን ለማውጣት “አስተዳደድ ምክንያት
የሆነው የተርሱስታንት ምድማቸት ወደ አካባቢው መምበት ነው:: ቁድሞ የፈናበው ምድማቸት
በአካባቢው አያተስፋና መምበት መከራርቸን ለመቀቀም ወደ አድርጋቸል::”

እንደ ገለሰብ የዳድር አበል መሆኑ ስላራለን በታ የአስፈላምና ወይም የኢትዮጵያ ማረጋገጥ ተከታታይ ስይሱን “ኋና” በላይ የቃድር ቤመዘገበና አውነትና ሂይማኖቱ ተወቂ ከዳድር ስይባሪር ቅርጽ የቅርቡ ኮሙና ቤተቁጥቢት ከዳድር ምንም ዓይነት አገልግሎት እየገኘዋል:: ምክንያቱም ምንምና እንዲያስቀል ስለማጣሪት ልዩነት የቅርቡ በታ ስላምናውቁ እንዲሁም የህዝቦ ቅርጽ አነስተኛ መሆኑን እንዲያስቀል ስለማጣሪቱ እኩል በእርስ ለመተዋወቁ እያደግኞቸው:: እንደ የዳድር አበል የቅርቡ ኮሙናቁ ለተላይ መንገዶች መረጃት መብቱ ነው:: ምምም ማቋቃቁ የአስፈላምና ወይም የኢትዮጵያ ሂይማጣሪት ተከታታች መሆኑን አለበቸው:: የኢትዮ ደንብ በልኩር ወሰኔ መከተት ወንጀት ምክንያት የጥርኤቱስና ለአካባቢው እንዲያስቀል::

ይህ የታሰበውን የህል ስይሱንም “ከዳድር ከምባሪር ሂይማጣሪቱ ይቅርብኝ ያለ በዚ ሌላስቦች ነበሩ:: ለወቻን አስምኑን ወደ ሂይማጣቶው ተረጋግጧትና ሂይማጣሪቱ ለጊዜ ከተናማሙ በኋላ በተለይ በእምነት ገዢ ያለት ከዳድር መባሪያዎች የአስባቸው ሲሉኖር ‘ቆባ አጠለሁ’ የሚለው ሲቻት አይለው በልኩር ምክንያት በታ የቅሩ በዚ ፍቻው:: እሱም በሆኑ አጠቃቀሻ በተከርከሩን ያለውን ማህበራዊ ነው እኩል እና የኢትዮጥርኤቱስና ሂይማጣሪት ተከታታች ለለማያገኘ ለአመታት ቅርቡ ተመልከው ወደ ቅድመ ሂይማጣሪታች የተመለሰ ሌላስቦች ተቀብ የሚበለ አይደለም::

ከላይ ከቀረበው በተቋራኑ በእንደ በከል በጥርኤቱስና እና በሌላ በከል በመሰላለም እንዲሁም በኢትዮጵያ መከተል አለመችቻልን የሚገልጹ ምልክቶች መኖራቸውን መረጃዎች የመለከተለ::በመሆኑም በልኩርች የአገልግሎት መሥራርቶች በግልጽ ለፍረው እንደሚታቀው:: በእንደ በከል በመሰላለምና በኢትዮጵያ አማካይ ማህበራለበች መከተል የሰጠረ የመችቻል ተስፊር መኖሩን:: በሌላ በከል ደግሞ በእኩል ለሚለው በሁለቱ ሂይማጣቶች ተከታታይ ማህበራለበች እና በጥርኤቱስና አማካይን መከተል አለመችቻልን የሚያመለከቱ አካማሚያወቻችና ደርጋቶች የመኖራቸው ሁኔታ ምክንያቶች ሆነው የሚቀርቡ ጉዳዮች ምንድን ፍቻው:: በለን እንዲንጋጌው ይገኘናል::

መረጃ ለሚወች እንደሚገልጹት እንደኝው የልቦኑት ወንጀት ምክንያት የጥርኤቱስና በተለይም የመሰላ ወንጀል ሂይማጣት በእኩበው በይሩ ለብከት መጀመሩንና መሰራቱን አለመፈለግ ነው:: ከዚ እንደ ለታይ የልቦኑት መንሰሳ በእኩበው ለረጅም ቤት ከቀድሞ ሂይማጣቶች መሸጻ ለለ እንዲያስቀል ወይም መጠኑ ሂይማጣት መከተቱ ነው:: ከዚ የተኋገኘው “የጥርኤቱስና ሂይማጣሪት ተከታታችን ወደ ዕድርችን አተገለው ነበደቸው የአስፈላምና ወይም የካርቶቃ ተዋሁድ በተከርከሩን ሂይማጣሪቱ ተከታታች የነበረቸው ተረጋግጧትና ከሆናቸው ከዳድር ወጪ-

¹⁷ ምንም፡፡ መግቢ በፌዴራል አለመ፡፡ እድሜ 46፡ የጥርኤቱስና ሂይማጣሪቱ ተከታታይ፡ የለመና ቤልበለው መሰላ ወንጀል ቅርጽ እንደ ቤተ-ከርከሩን አስተካድና፡ እንዲሁም የወረዳው የጥርኤቱስና ሂይማጣሪቱ አስተካድና (ቁለ-መጠይቁ ሰነ 19/2007)::

መባል ተቋሙረና በነበረች ሂይማኖቶች እና በአዲስ ገዢው የጥርቃከነታን ዕምነት መከከል ጉልጋኑ የአመለካከት ልዩነት ተከወተ፡፡¹⁸መጋቢ በፍትህዋጥላው እንደሚያስረዳቸት ማህበረሰቦች እነዚህን ሁሉት ሂይማኖቶች ልዩነቱን በአንድነት ተቀብሎ ካልፈል መሰላም ካልፈል የኢትዮጵያ በማንኛውም ማግበራው የገንዘብ ልዩነት ላይነጣለሁ እንደነት መስርተው ካጀትውን ከሚመሩበት መከከል እንዲያሆኑውን ዕድር አዲስ መተ የሆነው የጥርቃከነታን ሂይማኖት አብርኬቱን ታሪክ ውሳኔ እንዲገባ አድርጋችል፡፡

ሁሉተኛው የወክንያት የጥርቃከነታን ሂይማኖት ተከታታች ዕድርን እንደ ስብከት አጋጣሚ አድርጋው የመጠቀም መበኞች ደርጋት መሆኑን መጋቢ በፍትህመምረው ይሰራየለ፡፡ የዳድር ዓለማ ሂይማኖት ስብከት አይደለም፡፡ የጥርቃከነታን ሂይማኖት ተከታታች ባን በየዳድርና ተከታይ ለማብዛት ስምቶች ተሰበሰበው የሚገኘበት አጋጣሚ ለለሆነ በቋናው የመሰበከያ አማራጭና ከዚ አደረገት፡፡ ቅድሞ መሰላም ወይም የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታይ የነበሩት ሂይማኖታችውን አስተትው የጥርቃከነታን ሂይማኖት ተከታይናዚሁት መሰበከያ አደረገትና ከዚ አደረጃቸት ይር በተያያዘ በአካባቢው ማህበረሰብ ቅጣ ቅሰቀል፡፡

ቆድሞ በዕድርች መተካደር ደንብ ውሳኔ ውሳኔ የአባላትን ሂይማኖት የሚጠረቀ ደንብ እንዲወጣ አስተዳደር፡፡ በመሆኑም የጥርቃከነታን ሂይማኖቱ ደንብ ለሰበሰበው ወደ ዕድርች እንዲይጠና ነገር አባላትም ወደ አዲስ ሂይማኖት ካገቡ ካልፈል እንዲበሩ በጽሁፍ በስራው ደንብ ውሳኔ ተከተተ፡፡ ከ1984 ዓ.ም ደምር የዳድር አዲስ ለመሆኑ የሚሰበ ሂይማኖትን እንዲ መሰራርች ተደርሱ ተወስድ፡፡ ለምሳሌ፡-

እንደ የዳድር አዲስ የአባላምና ወይም የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታይ ነኝ በለው ማንም ስያጻገዳቸው በረቃቻ ወደ ካልፈል በኋላ የለላ ሂይማኖት ተከታይ ሆኖ ከተገኘ ካልፈልና መተካደርና ደንብ ውሳኔ ለለሆነ በረሳሰው ፈቻድ የዳድሩን ደንብ የፈረሰ በመሆኑ ጉዳይ ለሥራ አስፈላጊ ከሚቻቻ ቅርቡ ከተጠረ በኋላ ለጠቀላለ ጥሩ አቅርቦ በውጭዎች ከከበልነቱ ይሰራከል፡፡ የወክንያቱም ዕድሩ የተመሬተበት አለማ የአባላምና ሂይማኖትና የኢትዮጵያ ሂይማኖት ተከታይ የሆነ አባላት በአንድነት በመሰበሰበ የጋራ ችግራችውን እንዲሆኑም ገንዘቤችውንና ተፈጻሚውን በማቀናቸቻና በማስተባበር እንደም ጥለችና እንቀፅት ላይኖር የለላ ሂይማኖት ጥለች ቤት ላይኖርበቸው፡ በዓለምም ሆነ በመከራ ለመረዳዎት በቻ ለይሆኝ ለሆነዎች የአገልግሎት ላይ እንዲሆና ላይነትና ለማረጋገጫ የአሁን ማማማችና የወንድማማችና ደንብ እንዲሆና ላማድረግ ነው (እንደኛ ዕድር ደንብ2003ዓም እንቀጽ 6: ደንብ 9፡፡)

የአድሩን እጅማመር በአካባቢው ነዋሪ ከነበሩት ነዋሪዎች የግብርናት ዓይ አካይ የዳድር መሰራች ከሆነት እንዲ እና ለለመችም የነበሩ ለሰበሰበው የሰበሰበ አስተዳደር፡ የሚከተለው ይመሰላል፡፡

¹⁸ መረጃ ሲሆ፡- መጋቢ በፍትህ አለመ፡ እና ማ 46፡ የጥርቃከነታን ሂይማኖት ተከታይ፡ የለመና በፈረሰ መሰራ ወንፈል ቅጥር እንዲ በተ-ከርስቲያን አስተዳደር፡ እንዲሆኑም የውረዳው የጥርቃከነታን ሂይማኖት አስተዳደር(ቁለ-መጠረቀ በቅኩ 02 ቀበሌ፡ ሲኔ 19/2007)፡፡

ዶክር ስንመዬርት የእርቃቶች እና የእስልምና ሂይማኖት ተከታታች ነበርን፡፡ በዘመን
ገኘ በአካባቢው ከሆነቱ ሂይማኖት ተከታታች ወጪ የሆነ ነዋሪ ለልነበደም፡፡ በደርግ
ገኘ ማን ጥቂት“ሚሽናቸው” በከተማ ወሰኑ ነዋሪ በሆነው ዕድር ማን አልነበደቸውም፡፡
ምክንያቱ ይሞላ በደርግ ሥርዓት “ሁለም ነገር ወደ መር ጥና የገብር” የሚል አዋጅ
ታወቂ ነበር፡፡ እነዚህ ማሽናቸውም ወደ መርነት እንዲሸጋ ከተመለመለት መከከል
በጥናበትም እና ስው እንዲሸጋም፤ ለለዚህ መርነት እንዲሸጋው አሉ፡፡ በዘመን ምክንያት
ደርግ አብየታዊ እርምጃ ወሰደባቸው፡፡ የቀኔታው ይደበቅ ለለበር ዕድር አይገቡም፡፡
እንዲሸጋሙ ተለያዊ ማህበራዊ ነር ላይ አይደተቸውም፡፡ ጥና ዕርግ አግሩ ካመመጥቱ
የጥርቃስታንት ሂይማኖት ተከታታች በቅ በቅ ማለት ሂይማጣቸውንም በይሩ
ማለፁፁፁት እንዲሸጋውም ለቻቻን ተምህርት ቤት ወረቀት አያስጠና ሙታን ተቀብለ,
ማለት ይመሩ፡፡ በነበር ዕድርቸው የነበሩ እንደ ለሰት ለዋቅ የጥርቃስታንት ሂይማኖት
ተከታይ ሆነ ተሳለ፡፡ እንደ ተሳለውም ስው በተገኘበት በታ ሁሉ ለቅስ ቤት፤
ማርጫቸ፡ ዕድር ቤት ሲፈጸም የእናንተ ሂይማኖት ለእናንተ ለአድራሻ፤ የእናንተ ለእናንተ
ይመሩ፡፡ በኢት ነገር አየጠኑበት ሂደ የዕድርቸው ወሰጠ ደንብ እንዲሸጋ ተደረገ፡፡
ለዘመን የእ..እ..ተ..በ የሂይማኖት መረጃዎች ማረኞ ነበረቸው፡፡

የእስልምናና የእ..እ..ተ..በ ሂይማኖት ተከታታች የሂይማኖት ለእናንተቸውን ወደ ጥና ትተው እንዲ
ለፈለው እውቀና ስጥቶ በመከበበበሁኔና በደንብ ገኘ ለመረዳት የተሳለ ሁኔታ እንዲተው
ተስማምነትው ዕድርን መሥርተው በስላም ይኖሩ ነበር፡፡ የጥርቃስታንት ወምነት ተከታታች ማን
ይህን አልተገኘበም፡፡ ከማህበራዊ ጥናቸናት ይፈቅ ሂይማጣቸውን ለማስፁፁፁት ይሰብከ
የነበረበት አይ በታም በነበርቸው ነዋሪዎች ላይ እንጂ ነገር ሆነ፡፡ ይህን ለመከላከልም የዕድር ደንብ
ውጭ፡፡

የወረዳው የእ..እ..ተ..በ እና የእስልምና ሂይማኖት መረጃዎች ይህንኑ ሁኔታ የጠናከራለ፡፡ በዕድርቸ
ውሰጠ ደንብ ወሰኑ ቅድመ ቁልጥ የልነበረ የዕድር አበላትን በሂይማኖት የሚለው እንቀጽ የገባበት
ምክንያት እኩስ መጥ የሆነውን የጥርቃስታንት ሂይማኖት መስከራከር ተስፋጻል የተከተለው
ነው፡፡¹⁹ ማህበራበበ እኩስና ጥርቃስታንት ሂይማኖት መስፁፁት ለመከላከል ከዕድር ወጪ
በተለያየ መልከት እርምጃ ይውሉኝ ነበር፡፡ ለምሳሌ የሂይማኖቱ ተከታይ የሆነትን ከተለያየ
ማህበራዊ ጥናቸናት በማግለጫ ለማቅ የቀበር በታ በመከላከልና በመስከራት ይቋወጥ ነበር፡፡
ከሂይማኖቱ ተከታታች አብዛኛቸው በበተሰቦ እንባ ስር ያሉ ወጥቶች ለለነበረ ወለቻቸ
ለቻቻን ከበት በማግለጫና ጥናቸናውንም ዓይነት እንባ በመንፈጋ ተቋወሚቸውን ይገልጻ ነበር፡፡

ለዘመን በመስከራት ምክንያት ተከታታች ሂይማኖት ተከታታችን በቅ የካተት እማኑኬል
መረዳቸ ዕድር” በማል ስምም እኩስ ዕድር አቋቋሙ፡፡ የእማኑኬል የመረዳቸ ዕድር የተቋቋሙው
ከአርር የማይበልጠ ነገዱውና መምህራን ሁሉት ሁሉት ስር በየሁለት ማምኑ፡፡ በማዋጫት
በ1982ዓ.ም መጨመርና ነበር፡፡ እኔ 217 አበላትን የሆነ ዕድር ለሆነ ተፈጻሚቸው፡፡ የተመሬታውም

¹⁹ ምክንያቱ፡- በተረጋግጧት ቁስት በለጠ ሁኔታ ለመንፈጋ እድሜ 37፣ የለመና በልበለው ወረዳ በተ-ከሁነት ለለፈ
(ቁለ-መጠይቃ ህግ 1፣ 2005)፡፡ እንዲሸጋ ሲሆን መ-ንደሰር ሰህ፡ እድሜ 46፡ ለመና በልበለው ወረዳ እና
የበቻቻ ከተማ አልተቀረር የሰራየ ፍርድ ቤት ዓይነ የእስልምና ተያዋች ተጠረ (ቁለ-መጠይቃ ጥር 24 2007)፡፡

በኢትዮጵያ ሂደማዊትና በማስተካውቁና በማስቀሩት ከፍተኛ ሙሉ በነበረቸው ጥለዴብ²⁰ አነስተኛ ነው፡፡ የአማካኬል የመረዳቸ ዕድር የተቋቋሙው እንደ ለሎች ዕድርቸ የሞት አይደረሰን ታክ ለመረዳቸ ተስተካም የተሟላቸ የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት ለማስቀሩት እንደ እንዲ ዘዴ ታስቦ ነው፡፡²¹

እንዲ ስው ወደ አማካኬል ዕድር ለመግባት ክፈለን ሁለት ጥራውቸን ማማላቸ አለበት፡፡ እንደኛው የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት ተከታይ መሆኑን የሚያረጋግጥ የጽሁፍ ማስረጃ፡ ሁለተኛው የቅድማሪ ከፍድ ስሳት መቶ በር መከፈል ዓቸው፡፡ በእርግጥ በዘመኝ መተካደሪያ ደንብቸ ከቀድመ-ት የመ-ሰላም/አርቶዶክስ ዕድርቸ የዚ ከዚ ነፃል ተመሳሳይ ነው፡፡ እንዲና መሰረታዊ ልሞት የግብርናት ተከታይ ነገር ማለት በቻ በቻ አይደለም፡፡ ...የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት ተከታይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ማቅረብ ጥራውቸ መሆኑ ነው፡፡ ይህም በመተካደሪያ ደንብ ተከታይ (የአማካኬል ዕድር 2002፡ ዓለ ገዢ)፡፡ በተሟላቸ ተስተካም ተቀል ስም ከሚጠናት የአማካኬል ዕድር መሥራቸ እና አባላቱ አበቱ 1992 ዓ.ም “መ-ለውንል” በቻ ንብረ፡፡በቻ ጥንቃላ የገመስት²² ቅርንጫፍ የቆጣናቱ ተከታዮች የዳድርቸ አባል ሆኖዋል፡፡

ለለው ከተሟላቸ ተስተካም የግብርናት መግለጫ ጋር አብር መታየት ያለበት ተቋማ ጉዳይ ከ1990ወች ወደሁ ሂደማዊትና መካና በማድረግ የአስልምና ሂደማዊት ተከታዮች ለበቻቸው ዕድር የመመሰረት አዘማማሪ ተከለዋ መከሰና ይሆናል፡፡ ይህም፣ የሚ እንዲ-ዋን ተፈጻሚ ተስተካድ ተከታይ የአስልምና ሂደማዊት ተከታዮች በፈቻቸው ከኢ.አ.ተ.ቢ የሚመናን ጋር ከነበረቸው የገባ የዳድር አባላት በተጨማሪ የአስልምና ሂደማዊት ተከታይ እንደዋና መሰራርት አድርጋው የከከለታይ ጋር ዕድርም ሆነ ማህበራዊ ጥንቃናት ለኖሩን አይገባም” የሚል አቅም በመሆነ የመመረቸ ዕድር ነው፡፡ የአስልምና ሂደማዊት ተከታዮች በቻ የያዘው ተቀት የግብርናት ተከታዮች የገባ ዕድር ነው፡፡ መረጃዎች እንደማያመለከተት ይህን አቅም በዋዱ የዳድር አባላት የሚከንደዋና ነገር ዕድርቸ የተበተካቸው አሉ፡፡ እና ይማል ወጪ እንዲሁ ለጠ ይገልጻለ፡፡

እኔ የገበያውን ተመልሮ ያደከበት ቅበሌ አስላም-ም ከርከለታይ የሚገበት
ከከናድ ዕድር ነገር፡፡ በኋላ በ1995ዓ.ም አካባቢ ተስፋ ከልካል ተስፋው
ተቀት መ-ሰላምዎች ከዳድሩ ለመጠና የቀኑት የአስልምና የከከለትና ሂደማዊት

²⁰ መረጃ ሲሆး፡- አበበ/ስ/ስ/፡ አድማው 52፡ የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት ተከታይ፡፡ በመንግሥት ሲሆ የሚተካድሩ የአማካኬል ዕድር መሰራትና ጉዢ የገንዘብ የመ-ሰላም ወንጀል ቅጥ ሌሎች ቤት-ከከለታይ የሀናዣት ተ/ቤት አስተባባሪ፡፡

²¹ የመረጃ የሚያው፡- መ/ቤት በኋላ አስላም አድማው 46፡ የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት ተከታይ፡፡ የለመ-ሰላም ለመ-ሰላም ወንጀል ቅጥ እና ቤት-ከከለታይ፡ እንዲሁም የመረጃው የተሟላቸ ተስተካም አስተካድሩ (ቁሉ-መጠናው ሲሆ 19/2007)፡፡

²² እንደኛው መዋረት ከርከለሽ ለሆነ በወራቅ ወሰተ የለው ተከታይ በዚት ከ30 አበቱ 50 ይሆናል፡፡ ሁለተኛው መካና አያሳስ ለሆነ የተከታዮች በዚት 150 ነው፡፡ ለሰተኛው ቅል-ህይወት ለሆነ የተከታዮች በዚት 100 ነው፡፡ እራተኛው ሆይወት በሆነ የተከታዮች በዚት 20 ለሆነ አያሳስ ወሰተ ለሆነ ከ3000 ሲሆ በለው ቅጥ ያለውና በለመ-ሰላም ለመ-ሰላም ወሰተ የተሟላቸ ተስተካም ተቀል ስም ከሚታወቁት ትልቅን ቅጥ ይቀሳል (ቁሉ-መጠናው፡ መ/ቤት በኋላ አስላም የአርብ ቅበሌ የተሟላቸ ተስተካም የግብርናት አስተባባሪ፡ ሲሆ 18/2007)፡፡

ትክታዊ ዕድገት በተነት:: እነዚህ የእስራምና ሂይማኖት ተከታዊ ከርስቲያን
ስርዓ ደግሰ ሌጠራቸው አይደለም:: እነዚም አይጠራቸው:: ...በማንኛውም
ማህበራዊ አይወት ወሰጥ ከከርስቲያኖች ይር መግኑት አቶመ:::በአስራምና
አስተምህር ስብሰብ ሁሉም የእስራምና ሂይማኖት ተከታዊ ባይሆኑም ጥቀቃቸ
የነበረንን መተሰበበ መሰርጃው ይሞላው:: ነበር:: ሆኖም ይህ ለየነት
ከማህበራቢ እናደርም ሆነ ፍልነት አብር ለለማይሶልና የእስራምና ሂይማኖት
አስተምህር ከከርስቲያኖች ይር የማህበራዊ ካርን አይፈቅድም የሚል ተእዛዝ
ለለለለ በዘመና አልከለቀም:: የተቋሙው ሌሎች ከሽጻ::²³

የእስራምና የከርስቲያ ሂይማኖት ተከታዊ ወደ ወደም አብረታቸው:: እንዲመለስ በአካባቢው
ማህበራቢ ተቀባዩት ያለቸው የህጻናማማለዋቸ ትልቅ ማር ተጨውተዋል::

4. መደምደማያ

መጀመሪል በሂዳት የሚገኘ ተማሪው እኩት ነው:: በመሆኑም ከለይ የተገለዥት ቅጂዎች ተከለተው
ከቆዳ በሁዋለ የተለያየ ሂይማኖቶች ተከታዊ ከልምድ በመማር በእንድ ላይ ሆነው የእንደነት
ዕድርቸን በማቀቀዣ እርምት ማድረጋቸውን የመሰከ መረጃዎች ያረጋግጣለ:: በመሆኑም
ሂይማኖትን መሠረት ያደረገ የዕድር የአባልነት መሰራርቶች አያተለውበ በጥርቃስታንትና
በአስራምና ሂይማኖት ተከታዊ:: በጥርቃስታንትና በኢ.አ.ተ.ብ ሂይማኖት ተከታዊ መከከል
የነበረው አለመማበት ከኩኬ ወደ ሁኔታ አየረጋበ መተቶ የእንደነት ዕድርቸ አያተቋቋሙ ይገኘለ::
በተለይም ከ2003 ዓ.ም ወኩህተቻራጻበው በመናገሩ ሂይማኖት ሌሎችቸውን አከበረው
በዕድር ተሰብበው ለመረዳጥ ቅልዋል::

አክንዳነትቸው ማሳያ የሚሆን ከ300 በላይ አበላትን የዚህሂይማኖት አልበ” ዕድር በሚል
መጠሪ በ2003 ዓ.ም ተቋቋሚል:: እናፈጸም አስከሁን ከኩኬ ትልቅ ዕድር ከሚበለው ያለው
ለየነት የእናፈጽ አብል ለመሆን ባለበበ የቅድማቸ ከፍድ ከመከራል ውጤ ሂይማኖቱ በለመጠየቁ
ነው:: ከዕድር ዕድርቸ ተቀባዩ ሂይማኖት የሚጠረቀውን መሰራርት በማቅናድ ላይ ይገኘለ::

በበቃቸ ከተማ አስተዳደርዎች እናድ ወነሻ የመጀመሪል በከርስቶት የሚገለበት የማህበራዊ
ግንኙነት ተቀባዩ መሆኑን:: በተለይም ደግሞ በአስራምና እና በኢ.አ.ተ.ብ ሂይማኖት ተከታይ
ማህበራቢዎች መከከል በአብር መኖር ሂደት የተገኘው የመጀመሪል በሀል የለቀና ላይ በከርስቴ
የለው መሆኑን አይተናል:: ዕድርቸም በተለያየ ቁርቃቸ:: በዚ:: በመናገሩ መንደር:: የተደረሰቸ::
ነገ ጥና:: ተመሰረይ አገ-ድንበቸ ያለማቸውም በዘመና ሂይማኖት ሌሎች ላይ ያልተመሠረት
በሁኔታ በደረሰት መረዳጥ:: መተጋዘኗ:: መሆኑን ተገኘበናል:: መጀመሪል እናፈል ሁሉ
አለመጀመሪልም:: በተለይም በተለያየ የዚህያያቶች ከጥርቃስታንት ሂይማኖት ተከታዊ ይር
በተያያዘ የተከለተበቸው ሆኔታዎች እናደንበሩና ከኩኬ በሁዋለ ማህበራቢ ከልምድ በመማማር
የመጀመሪል መንገዶችን በመከተል ከልየነት ወደ እናደነት ዕድርቸ በመሰባበበ የአብር መኖርን

²³ መረጃ ስም:: አቶ ፕሮፏል ወበ:: እድሜ 48:: የእስራምና ሂይማኖት ተከታይ:: የዚያ በርሃ ቁበሌ ሊቀመንበር የነበረ
(ቍለ-መጠየቁ ጥር 16 2007)::

የኢትዮጵያ መጀመሪያ መልካች በበቅና ከተማ - ፈራሱዎት ዓይ

የውል ጥቅምኑ እየተከፈለ መሆኑን ማቀመጥ ያሳይሏ:: ለለመጀመሪያ ደረሰኑ ስርዓት ስራዎን
በአካባቢዎ ሂይማኖቱ አለመታወቁ ወይም መጠሪ መሆኑ ነው:: ሲለሁ መጀመሪያ አብር በመኖርና
በመላመድ: የሚገኘበት ባህላዊ አስተ እንደሆነ የሚያስተካክለ ነው::

በመጀመሪያ ለይ የተመስረቱ ባህላዊ አስተኛ ለሆነ እናገኘ:: ለልማት የሚበቃቄ በቁጥር መረጃዎች
ናቁጥር:: ለባህላዊ አውቀቶች ተከራዩ ለተቶ የሚናደፍና ያለውን ተጨባዎ አውቀት አዋጅ: የየዘ
ጥናት ጥናቱ ከሚሰራበት መሆኑ በተጨማሪ ለተለያየ የአውቀት መስከት የሚከተሉትን የይሁንታ
የገለግል:: ሲለሁ በዘመኝ ጥናት መንኛነት የሚከተሉትን የይሁንታ ህሳብ እንደማከተለው
ቀርቡዋል::

- በሆነ ደረጃ ሂይማኖታዊ መጀመሪያን የሚያሳይ የውል አስተኛ በጠና::
- የዚህ መተዳደሪያ ደንቦች በተለይም የሰራተኞች ስማግኘ ወደ ሲልጣን
የሚመጠው ባለቤት መሰራተኞች ባይዙት ተለይቶ በጠና ሆነ በቀል
የእምነትና አሳይቷል ሊማስታወሻ ለማውቆ ያግኘለ::
- ዕድር ለዚህ ከተማው ከሚሰራው አካውቃቄ መቀመጥ ባሻነር ለነሳበናዊ
መቀመጥው በጠና::
- በባህላዊው መንገዶች የተቋቋመው ዕድር እና ከመኖቃው የእንደሸጊነ አሳይ
በንጽጽር በጠና::

References

- የበቅድ ከተማ አመሰራርት::1999::በቅድ ከተማ ማዘዣኝ ቤት:: ያልታት መጥሪዝ::
የበቅድ ከተማ ሁለተኛ ሽንት::1988:: “የሙተዳደሪያ ወሰን ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የበቅድ ከተማ ምስራቻው ለስተኛ ሽንት:: 1996:: “የሙተዳደሪያ ወሰን ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የበቅድ ከተማ ለደስተኛ ሽንት:: 2001:: “ሙተዳደሪያ ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የበቅድ ከተማ አስራ-ሁንድኛ ሽንት:: “ሙተዳደሪያ ደንብ”:: 1996:: ያልታት መጥሪዝ::
የበቅድ ከተማ አንድኛ ሽንት:: 2003:: “ሙተዳደሪያ ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የአማካል ዕድር:: 2002:: “ሙተዳደሪያ ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የኢትዮምህረት የሰቶች ባልተኩ:: 1989:: “ሙተዳደሪያ ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
የተበርከል የሰቶች ባልተኩ:: 1998:: “ሙተዳደሪያ ደንብ::” ያልታት መጥሪዝ::
ቍዬይሮት ባቶ:: 2000:: “የኢትዮጵያ እርምጃዎት ተዋህድ ሂይማኖትንዋወጥ ቁድሮት ሂይማኖታዊና
ይከላልቷው ጉዳታ::”ለኢትዮጵያ ቅንቃዎችና ለነገሱና ትምህር ክፍል ለ አም እ. ዓ.ግ
ማማሪ:: በኢትዮጵያ ለነገሱና ይከላል ትምህር ክፍል፣ አዲስ አበባ የኩጂርድ::
Alemayehu Seifu. 1968. *Iddir in Addis Ababa: A sociological study*, Ethiopia
observer.
Alula, Pankhurst (ed). 2003. *Iddir participation and Development, Proceedings of
the Ethiopians national Conference*.
Dejene, Ardo. 2010. An Informal Insurance Arrangement in Ethiopia; Saving and
development No. 1, xxxIV.
Newman, Jay. 1978. *The Idea of Religious Tolerance*, Journal of American
Philosophical Quarterly, Vol. 15, No. 3, pp 87-195.
Reat, Ross. 1983. *Insiders and Outsiders in the study of Religious Tradition*,
Journal of the American Academy of Religion, vol. 51, No. 3 pp. 459-476.
Shiferaw, Tesfaye. 2002. *The role of civil society Organizations in poverty
alleviation, sustainable development and change: The case of Iddirs in
Akaki, Nazareth and Addis Abeba*; A thesis submitted to the school of
graduates of addis Abeba University in partial fulfillment of the
requirement for the degree of the Masters in socal Antropology.
Tomas, Leonard. 2013. Ethiopian Iddirs Mechanisms: The Case study in Pastorial
Communities in Kembata & Wolita; for inter aid agricultural projects of
support to family farming.